

# ሰርቫይሽር ሊደርሺፕ ፈንድ (ኤስ ኤል ኤፍ)

ሰርቫይሽር ሊደርሺፕ ፈንድ (ኤስ ኤል ኤፍ) ዘመናዊ ባርነትን ለማጥፋት የሚሰሩ [ከዘመናዊ ባርነት በሕይወት በተረፉ ሰዎች የሚመሩ] ድርጅቶች ፈንድ ነው።

ፍሪደም ፈንድ ዘመናዊ ባርነትን ለማጥፋት በአለም አቀፍ ደረጃ የሚደረገውን እንቅስቃሴ የሚመራ አለም አቀፍ ድርጅት።

ይህ የእኛ አዲሱ የሰርቫይሽር ሊደርሺፕ ፈንድ ከዘመናዊ ባርነት እንዲሁም ከተለያዩ ብዝሃዎች በህይወት የተረፉ እና የሕይወት ተሞክሮ ማለትም ህገ-ወጥ የሰዎች ዝውውር፣ የአስገዳጅ የጉልበት ስራ፣ የጉልበት የግልበት ብዝሃዎች፣ የህፃናት ጉልበት ብዝሃዎች ወይንም አስገዳጅ ጋብቻ በሚያስከትለው ጫና ውስጥ ያለፉ ልምድ ባላቸው ሰዎች የሚመሩ ድርጅቶችን የሚደግፍ ፈንድ ነው።



## ስለ ፈንዱ

በአለማችን ላይ ዘመናዊ ባርነትን እና ህገ-ወጥ የሰዎች ዝውውርን ለማጥፋት የሚሰሩ ድርጅቶች ቁጥር በርካታ ቢሆኑም፣ ከዘመናዊ ባርነት በሕይወት የተረፉ ሰዎችን በቁልፍ የአመራር ቦታዎች ላይ የሚያሰሩ ወይንም በአንዲት ሰዎች የሚመሩ ድርጅቶች በቁጥር በጣም አናሳ ነው። እነዚህ ድርጅቶች ቢኖሩም፣ አብዛኞቻቸው በዘላቂነት ተፅዕኖ ፈጣሪ ለመሆን የሚያስችላቸውን ገንዘብ ለማግኘት ብዙውን ጊዜ ሲታገሉ ይስተዋላሉ።

ስለዚህ፣ ሰርቫይሽር ሊደርሺፕ ፈንድ ያልተገደበ የድጋፍ ፈንድን በማቅረብ ከዘመናዊ ባርነት በሕይወት በተረፉ ሰዎች የሚመሩ ድርጅቶችን ተፅዕኖ ከፍ ለማድረግ እና ለመደገፍ ያለመ ፈንድ ነው። ስለዚህ፣ እነዚህ ከዘመናዊ ባርነት በሕይወት በተረፉ ሰዎች የሚመሩ ድርጅቶች የሰርቫይሽር ሊደርሺፕ ፈንድ ድጋግዎችን በመጠቀም በሚፈልጉት ደረጃ አቁማቸውን በማጎልበት ተፅዕኖ ፈጣሪ ድርጅት መሆን ይችላሉ።



## ፈንዱ የተጀመረበት ምክንያት

እንደ ፍሪደም ፈንድ፣ ከተለያዩ ብዝሃዎች ጭቆና በሕይወት ተፍረው በተለያዩ ድርጅቶች በአመራር ቦታዎች ላይ የሚሰሩ ግለሰቦችን የመደገፍ ኃላፊነት አለብን ብለን እናምናለን።

እንደ ፍሪደም ፈንድ፣ ለተለያዩ ብዝሃዎች ተጋልጠው በሕይወት የተረፉ እና የሕይወት ተሞክሮ ባላቸው ሰዎች የሚመሩ ተግባራት እና ተነሳሽነቶች የተገኝዎቻችን እና ከብዝሃዎች በሕይወት የተረፉ ሰዎችን ፍላጎት ከማሟላት አንፃር ወሳኝ ሚና እንደሚጫወቱ እንገነዘባለን። በተጨማሪም፣ ከዘመናዊ ባርነት በሕይወት በተረፉ ሰዎች የሚመሩ ድርጅቶች ዘመናዊ ባርነት እንዲቀጥል የሚያስችሉ ሥርዓቶችን እና ልምዶችን ለመቅረፍ እውቀትና አመራር ይሰጣሉ ብለን እናምናለን።

በሰርቫይሽር ሊደርሺፕ ፈንድ አማካኝነት አመራርን [ከዘመናዊ ባርነት በሕይወት የተረፈ አመራር] ለመደገፍ ያለን ቁርጠኝነት ምክንያቶች እነዚህ ናቸው። ፈንዱ ዘመናዊ ባርነትን ለማጥፋት በሚደረገው ዓለም አቀፍ እንቅስቃሴ ውስጥ አድሎችን ለመፍጠር እና ከዘመናዊ ባርነት በሕይወት በተረፉ ሰዎች የሚመሩ ድርጅቶች እቅም እንደሚያጎለብት ተስፋ እናደርጋለን።



## ፈንዳ ማንን ይመለከታል?

በዚህ ዙር የድጋፍ ጥሪ በኢትዮጵያ፣ በኡጋንዳ እና በታንዛኒያ የሚገኙ ከዘመናዊ ባርነት በሕይወት በተረፉ ሰዎች የሚመሩ ድርጅቶችን ብቻ የሚመለከት ይሆናል። ነገር ግን አመልካች ድርጅት የተመዘገቡ እና ህጋዊ ሰውነት ያላቸው መሆን ይጠበቅባቸዋል ወይም የምዝገባ ህደት ላይ ያሉ መሆን አለበት።

በተጨማሪም፣ አንድ ወይም ከዚያ በላይ የብዝሃ ልምድ ያላቸውን ሰዎች በአመራር ቦታ ላይ ያላቸው ድርጅት ማመልከት ይችላል። የአመራር ቦታዎች፣ ዳይሬክተሮችን፣ ምክትል ዳይሬክተሮችን፣ ከፍተኛ አመራርን እና የዲፓርትመንት ኃላፊዎችን ሊያካትት ይችላል። በዚህ ፈንድ፣ በዘመናዊ ባርነት ጉዳዮች ላይ የሚሰሩ ድርጅቶች (ለምሳሌ፡ በሕገ-ወጥ የሰዎች ዝውውር፣ በአስገዳጅ የጉልበት ሥራ፣ በሕገ-ወጥ የጉልበት ብዝሃነት፣ በሕግናት ጉልበት ብዝሃነት እና አስገዳጅ ጋብቻ) ቅድሚያ ይሰጣቸዋል።



## እንዴት ማመልከት ይቻላል?

ከላይ በተጠቀሱት አገራት ውስጥ የሚገኙ እና የተጠቀሱትን መስፈርቶችን የሚያሟሉ ድርጅት ውስጥ የሚሰሩ ማንኛውም ሰው ማመልከቻውን መሙላት እና ማስገባት ይችላል - የድርጅቱ መስራች ወይም ድርጅቱን የሚመራ ሰው መሆን አይጠበቅበትም።

የማመልከቻው ሂደት በተቻለ መጠን ግልጽ እና አካታች እንዲሆን ተደርጎ ተዘጋጅቷል። ድህረ-ገጻችን ላይ ያለውን ቅጽ በመሙላት በበለገ መረብ አማካይነት ማመልከት ወይም ማመልከቻውን በወረቀት በመሙላት ወይም በአሜል ማስገባት ይችላሉ። የማመልከቻው ቅጹ ስለ ድርጅት መሰረታዊ ጉዳዮችን እና አንዳንድ ተጨማሪ ጥያቄዎችን ያካትታል። እንዲሁም ፈንድን እንዴት መጠቀም እንደሚችሉ አጭር ማብራሪያን እንዲሰጡ ይጠይቃል። የፈንድን መስፈርቶች የሚያሟሉ አመልካቾች ከፍሪደም ፈንድ ሰራተኞች ጋር ስላለው እና ስለሚሰሩት ስራ አስመልክቶ ለውይይት የሚጋበዙ ይሆናል።

የማመልከቻው የመጨረሻ ቀን **ሚያዝያ 22 ቀን 2015** ዓ.ም ነው (በኢትዮጵያ አቆጣጠር) ወይም ኤፕሪል 20 ቀን 2023 (በአውሮፓ አቆጣጠር) ነው።



## የፈንዱ መጠን እና አጠቃቀም

የሚሰጠው የገንዘብ መጠን \$20,000 (ሀያሺህ ዶላር) ሲሆን፣ አላማውም ድርጅቶችን መደገፍ እና ማብቃት ነው። ስለዚህ፣ ድጋፉ የሚሰጠው ድርጅት ገንዘቡን ያስፈልገኛል ብሎ በወሰነው ስራ ሁሉ ላይ ሊያውል ይችላል። እነዚህ ቦታዎች ለምሳሌ፡ ክውናዎች፣ ፕሮግራሞች፣ የቢሮ ክራይ ክፍያዎች፣ የቴክኖሎጂ ግብአት ግዢዎች፣ ወዘተ ሊሆኑ ይችላሉ።

ገንዘቡን እንደ ድርጅት ያስፈልገኛል ብለው በሚያምኑት ቦታ ላይ እንደሚጠቀሙ እንደ ድርጅት አናምናሉን። የገንዘብ ድጋፉን ከመቀበል በፊት የሚጠበቁ ውጤቶችን ወይም አላማዎችን እንዲያዘጋጁ ወይም መደበኛ ሪፖርት እንዲያቀርቡ አይጠበቁም። የምንጠይቀው ነገር ከስድስት ወራት በኋላ ስሆን፣ የተሰጠውን ገንዘብ በምን ላይ እንዳዋሉ እና የድርጅትዎን ተልዕኮን ከማሳካት አንፃር ምን እንደሰሩበት ይሆናል።



## አሁን ያመልክቱ

ስለ ሰርቫይሽር ሊደርሻኝ ፈንድ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እና እንዴት ማመልከት እንዳለብዎ - የማመልከቻ መመሪያን እና የማመልከቻ ቅጹን ለማግኘት የሚከተለውን የፍሪደም ፈንድ ድህረገጽ ይጎብኙ።

[freedomfund.org/programs/community-building/survivor-leadership-fund/](http://freedomfund.org/programs/community-building/survivor-leadership-fund/)

ድህረ-ገጹን መጎብኘት ወይም መክፈት ቢቸገሩ ወይም ማመልከቻዎን በአሜል ወይም በፖስታ ማስገባት ከፈለጉ አባክዎን ያነጋግሩን፡-

**አንቶኒዮ ሙሱንጋ**  
ፕሮግራም ማናጀር - መሻሻላት ቢዊልዲንግ  
[SLF@freedomfund.org](mailto:SLF@freedomfund.org)

**ፍሪደም ፈንድ (ዩናይትድ ስቴትስ)**  
315 Flatbush Avenue  
#406  
Brooklyn, NY 11217  
+1 929 224 2448

**ፍሪደም ፈንድ (ዩኬ)**  
Lighterman House  
30 Wharfedale Road  
London, N1 9RY  
+44 203 777 2200

ፍሪደም ፈንድ በዩናይትድ ስቴትስ 501(A)(3) የሕዝብ በጎ አድራጎች ድርጅት (EIN ቁጥር 30-0805768) ነው። በዩናይትድ ኪንግደም (ዩኬ)፣ ፍሪደም ፈንድ ኃላፊነቱ የተወሰነ ኩባንያ ሆኖ በአንግሊዝ እና በዌልስ የተመዘገበ ድርጅት ነው። ይህ ድርጅት በዌልስ (በድርጅት ቁጥር 08926428) እና በዩኬ በበጎ አድራጎች (በምዝገባ ቁጥር 1158838) የተመዘገቡ አለም አቀፍ ድርጅት ነው።

ሰኔ 2014 ዓ.ም June 2023

ጭቶ፡ ወርክሽፕ ተሳታፊ፡ 2020። በምስሉ ላይ ያለው ግለሰብ ከዘመናዊ ባርነት እና ብዝሃነት በሀይወት የተረፉትን እና/ወይም ከዘመናዊ ባርነት እና ብዝሃነት በሀይወት በተረፉ የሚመሩ ድርጅቶችን እንቅስቃሴ አይወክልም። ጭቶው ከመጀመሪያው ባለ ሙሉ-ቀለም ጭቶ ማሻሻያ የተደረገበት ነው።  
(© Matt Porteous/Freedom Fund)